

ႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ
 ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ
 ႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ
 ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ ႵႵႵႵႵႵ



Beverly and Qamanirjuaq
Caribou Management Board

ԹԵՂԵԱՆ ԿՐԹԱԴՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱՆՈՒՆԱՆԵՐԻ
 ԴԵԿՐԱԲՐԱՐԻ, ԹԵՂԵԱՆ
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄԻ ԴԵԿՐԱԲՐԱՐԻ, 2017

ፍጹሙ ስርዓት

በግልጽ ለሆነ ፍጹሙ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

- ሙሉ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 1982
 - ሙሉ, ሙሉ ስርዓት, ሙሉ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ሙሉ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት
 - በግልጽ ለሆነ ፍጹሙ ስርዓት ስርዓት ስርዓት
- ለግልጽ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት



ᄒᆞᆫ ᄇᆡᆯ ᄋᆞᆸᆫ ᄃᆡᆮᆺ

[illegible]

- [illegible]

ᄒᆞᆫ ᄇᆡᆯᆫ ᄂᆺᆫ ᄃᆡᆫ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ምኒልክ ሙሉ ገብረ ሙሉ ለፌዴራል ፖሊስ ሰራተኛ ሰነድ ለመስጠት ይገባል፡፡

- ስለሚገኝ የፍትሕ ጥያቄ ምን ዓይነት ማስፈጸሚያ ማድረግ አለብን፡
 - ስለሚገኝ የፍትሕ ጥያቄ ምን ዓይነት ማስፈጸሚያ ማድረግ አለብን፡
 - ስለሚገኝ የፍትሕ ጥያቄ ምን ዓይነት ማስፈጸሚያ ማድረግ አለብን፡
 - ስለሚገኝ የፍትሕ ጥያቄ ምን ዓይነት ማስፈጸሚያ ማድረግ አለብን፡

ኢትዮጵያዊ ፍትሕ

ፍትሕን ለማረጋገጥ - ማዘጋጀት

- በፍትሕ ልማት ስራ ላይ ፍትሕን ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሁኔታዎች ማረጋገጥና ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ
- ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ
- ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ
- ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ
- ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ ማዘጋጀት ማለት ሲለይ

ᄒᆞᆫ ᄇᆡᆯ ᄋᆞᆸ ᄎᆞᆮ

ԵԼՐՈՎՅՐԿԻՃԿ - ՄԵՋԻՆԵ

- [illegible]

⬅️ ⤴️ ⤵️ ⤶️ ⤷️ ⤸️ ⤹️ #1

$\psi^L \Gamma \psi^C \wedge^L L \triangleright \sigma^{\natural b} \triangleleft \triangleright \psi^C \Delta \sigma^{\natural c} \Gamma^C \supset^b \supset \Delta^C$
 $- \psi^{\natural a} \sigma \triangleleft^{\natural b} C \triangleright \psi^C \text{ } \text{ } \Delta^C$

- [illegible]

ኢትዮጵያ

ጸሐይና ጸሐይ

ጸሐይና ጸሐይ

- ጸሐይና ጸሐይ
- ጸሐይና ጸሐይ
- ጸሐይና ጸሐይ
- ጸሐይና ጸሐይ



⬅️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ #1

$\begin{aligned} & \mathbf{h}^{\top} \mathbf{L} \mathbf{r}^c \wedge \mathbf{L} \mathbf{n} \triangleright \sigma^{\mathbf{r}^c} \triangleleft \triangleright \mathbf{r}^c \quad \Delta \sigma^{\mathbf{r}^c} \mathbf{r}^c \supset \supset \Delta^c \\ & - \mathbf{h}^{\top} \sigma^{\triangleleft \mathbf{r}^c} \mathbf{C} \triangleright \mathbf{r}^c \quad \mathbf{p} \mathbf{e} \Delta^c \end{aligned}$

- መደጋገፍ ረገድ ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል፡
- ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል
 - ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል
 - ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል
 - ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል
- ለጋራ ምርጫ ማድረግ ይቻላል፡

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ #1

$\begin{aligned} & \mathbf{h}^{\mathbf{L}} \Gamma \mathbf{J} \mathbf{r}^{\mathbf{C}} \wedge^{\mathbf{L}} \mathbf{L} \mathbf{n} \triangleright \sigma^{\mathbf{q}_b} \triangleleft \triangleright \mathbf{r}^{\mathbf{C}} \Delta \sigma^{\mathbf{q}_c} \mathbf{r}^{\mathbf{C}} \mathbf{J}^{\mathbf{b}} \mathbf{J} \Delta^{\mathbf{C}} \\ & - \mathbf{h}^{\mathbf{L}} \sigma^{\mathbf{a}} \triangleleft^{\mathbf{q}_b} \mathbf{C} \triangleright \mathbf{r}^{\mathbf{C}} \mathbf{p} \mathbf{e} \Delta^{\mathbf{C}} \end{aligned}$

- [illegible]



<P<N<J<I< K<K<Δ< - Δ<J<I< <B<Δ<C<Δ<I<

- [illegible]

<P<N<J<I< K<K<Δ< - Δ<J<I< <B<Δ<C<Δ<I<

➤ ለጥፋቂዎች ፍጹም ልዩ ምርጫ ምክር ቤቱ ለፍጹም ምርጫ ምክር ቤቱ፡

- [illegible]

- ኢ>^aσ<^cσ^b ሙጦ^b <^LLJ ኃ^bኃΔ^C ደፋ^bC^aቶ^aσ^b

- 15

⬅️⬆️⬇️⬅️⬆️⬇️⬅️⬆️⬇️ #2

[illegible]

- ሙሉ ምዕራባዊ ልማት ለማሳደግ ማስፈጸሙን ማረጋገጥና ለዲሞክራሲያዊ ልማት ማስፈጸሙን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡
- በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩት ህዝቦች ለሰላምና ለማህበራዊ ፍትሕ ማስፈጸሙን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡
- ለዲሞክራሲያዊ ልማት ማስፈጸሙን ማረጋገጥና ለዲሞክራሲያዊ ልማት ማስፈጸሙን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ ⏭ #2

[illegible]

- ለፖርቲኪቭቱ ጋር በነገረው ልዩ ህገመንግሥት ስር ለሚገኙት ስልጣኖች ምርመራና ማረጋገጫ ማድረግ አለብን፡
- ለሰላምና ለሰፊ ጥበቃ ማድረግ አለብን፡
 - ለሰላምና ለሰፊ ጥበቃ ማድረግ አለብን፡
- ለሰላምና ለሰፊ ጥበቃ ማድረግ አለብን፡



◀▷↶↷↸↹↺↻ #3

ከሀገራችን ለሚገኙ ሰላማዊ ሰነዶች ልዩ ጥቅም ጋር ጋረጥን
- ይህም ለሀገራችን ሰላም ልማት ሲረዳ

- $\mu_{\mathcal{L}} \leq \mu_{\mathcal{L}'} \iff \mu_{\mathcal{L}} \leq \mu_{\mathcal{L}'} \iff \mu_{\mathcal{L}} \leq \mu_{\mathcal{L}'}$
- $\mu_{\mathcal{L}} \leq \mu_{\mathcal{L}'} \iff \mu_{\mathcal{L}} \leq \mu_{\mathcal{L}'}$

$\Lambda^L L \triangleright \sigma^{\mathfrak{b}} \triangleright \tau^c \Delta \sigma^{\mathfrak{a}} \tau^c$
 $\triangleright^b \triangleright \Delta^c, \Lambda \triangleright \triangleleft^{\mathfrak{b}} \triangleright \Gamma^b$
 $\triangleleft \triangleright^{\mathfrak{b}} C \triangleright \tau^c$
 $\mathfrak{m}^{\mathfrak{c}} \triangleright^{\mathfrak{c}} \delta \triangleright^c \triangleright \Pi^b \triangleleft^L L \triangleright$
 $\triangleleft^{\mathfrak{c}} \rho^c \triangleright \tau^c$
 $\Lambda \rho \zeta \tau^c \triangleleft^{\mathfrak{c}} \sigma^{\mathfrak{a}} \tau^a \sigma, \triangleright d \triangleleft$
 $\triangleleft^{\mathfrak{a}} \sigma^{\mathfrak{a}} \tau^{\mathfrak{b}} \sigma^{\mathfrak{b}} \triangleright \tau^{\mathfrak{b}} \Gamma^b$
 $\triangleleft^{\mathfrak{a}} \sigma \triangleright \triangleright \triangleright \triangleright \triangleleft^c$
 $\mathfrak{m} \Delta^c$
 $\triangleleft \triangleright^{\mathfrak{b}} C \triangleright \sigma \triangleleft^{\mathfrak{c}} \sigma^{\mathfrak{a}} \tau^a \mathfrak{m}^c$
 $\triangleleft^{\mathfrak{c}} \mathfrak{q} \triangleright \Pi \sigma$
 $\triangleleft^{\mathfrak{a}} \sigma^{\mathfrak{c}} \mathfrak{q}^{\mathfrak{a}} \sigma^{\mathfrak{b}} \triangleright \triangleright \Pi^b$
 $\triangleright \triangleright \zeta^{\mathfrak{a}} \sigma \triangleleft^{\mathfrak{c}} \delta^c.$



⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ ⏭ #4

$\begin{aligned} & \mathbf{h} > \mathbf{l} \Gamma \sigma^{\mathbf{c}_b} \wedge \mathbf{l} \mathbf{L} \mathbf{n} \triangleright \sigma^{\mathbf{c}_b} < \triangleright \mathbf{r} \sigma^{\mathbf{b}} \Delta \sigma^{\mathbf{a}} \mathbf{r}^{\mathbf{a}} \sigma^{\mathbf{b}} \supset^{\mathbf{b}} \supset \Delta^{\mathbf{c}} \\ & - \Delta^{\mathbf{a}} \mathbf{r}^{\mathbf{c}} \mathbf{c}^{\mathbf{r}} \mathbf{r} \mathbf{n} \mathbf{c} \mathbf{n} \mathbf{r}^{\mathbf{c}} \triangleleft^{\mathbf{c}} \mathbf{d} \mathbf{n}^{\mathbf{a}} \mathbf{r}^{\mathbf{c}} \end{aligned}$

- [illegible]

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ ⏭ #5

$\angle^{\circ} P^{\circ} N \angle^{\circ} J R^{\circ} \cong \angle^{\circ} B \angle^{\circ} D^{\circ} - \angle^{\circ} L^{\circ} \cong \angle^{\circ} D^{\circ} \angle^{\circ} C \angle^{\circ} D \angle^{\circ} V^{\circ} \cong \angle^{\circ} L \angle^{\circ} G^{\circ} \angle^{\circ} \sigma \angle^{\circ} P^{\circ} \angle^{\circ} \sigma^{\circ} J^{\circ} \angle^{\circ} \wedge \angle^{\circ} \sigma \angle^{\circ} D \angle^{\circ} \dot{N}^{\circ}$

- [illegible]



[illegible][illegible][illegible]

7. $\triangleleft_P \triangleleft_{J^c} \delta \triangleright_{I^c} e^{a^b} \supset^c e^{a^b} \triangleright_{I^c} \rho^b \triangleright^c \cap \triangleleft_{I^c} \supset \cap^b \supset^b \rho \triangleright \cap^c \perp \neg^b \supset^c$
 $e^{a^c} \triangleleft^c e^{a^b} \triangleright \rho \perp \sigma^b \quad e^{a^c} \triangleleft^c e^{a^b} \triangleright \rho \perp \rho^c$

[illegible]

8. $\mu_{\Delta^C} \triangleleft \triangleright^{cb} C \triangleright \sigma \triangleleft^{cb} \triangleright^C \iota \sigma^{cb} \otimes^b C \triangleright \gamma_L \gamma^C$

በካህናታችን ልዩነት ምክንያት ምንም እንኳን ለጥቅም ሆኖ ብቻ ሊያገለግል ይችላል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለጥቅም ሆኖ የሚያገለግል ሌላ ምሳሌ ማህበራዊ ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡

[illegible]

[illegible]

$\angle P \sim \angle C$ $\angle B \sim \angle D$ $\angle L \sim \angle F$

- $\mathcal{D}^b(\mathcal{D}^c \triangleleft \mathcal{D}^{fb} \mathcal{C} \triangleright \mathcal{A}^e \mathcal{A} \triangleright^{\mathcal{L}} \mathcal{C} \triangleleft \Gamma \mathcal{I} \sigma^c)$ $\mathcal{M}^{fb} \mathcal{B}^{fb} \mathcal{B}^{fb} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{I} \sigma^c$, $\mathcal{P} \mathcal{I} \triangleleft \sigma \mathcal{C} \mathcal{L} \mathcal{I} \mathcal{F} \mathcal{L}^b$
 $\mathcal{A}^L \mathcal{L} \mathcal{N} \triangleright \mathcal{I}^c \Delta \sigma^{\mathcal{L}} \mathcal{I}^c \mathcal{D}^b \mathcal{D} \Delta^c \mathcal{M}^{fb} \mathcal{I} \mathcal{F}$
- $\mathcal{M}^{fb} \mathcal{I} \mathcal{F} \mathcal{M}^{fb} \mathcal{I}^e \sigma^b \triangleleft \mathcal{D}^{fb} \mathcal{C} \triangleright \mathcal{A}^e \mathcal{A} \mathcal{B}^c \mathcal{L}^e \mathcal{A} \triangleright \mathcal{N}^c \mathcal{D} \sigma \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{I}^c$
 $\Delta \mathcal{L}^e \mathcal{A} \triangleright \mathcal{N}^c \mathcal{N} \mathcal{I}^e \mathcal{A} \mathcal{B}^c \mathcal{I} \mathcal{N}^b$:
- $\mathcal{A}^e \sigma^{fb} \mathcal{C} \Delta \mathcal{C} \mathcal{I}^c \mathcal{C} \mathcal{L} \mathcal{I} \mathcal{F}^b \mathcal{D}^b \mathcal{D} \Delta^c \triangleleft \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{M}^{fb} \mathcal{D} \mathcal{I} \triangleleft \mathcal{A}^L \mathcal{L} \mathcal{N} \triangleright \sigma^{fb} \mathcal{C} \triangleright^{\mathcal{L}} \mathcal{C} \Delta \sigma^{\mathcal{L}} \mathcal{I}^c$
 - $\mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{F} \sigma^{fb} \mathcal{M}^{fb} \sigma^b \triangleleft \mathcal{D} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{I}^e \mathcal{I}^e \sigma^b \mathcal{D}^b \mathcal{D} \Delta^b \mathcal{M}^{fb} \mathcal{N} \triangleright^e \mathcal{A} \mathcal{I} \mathcal{I}^c \mathcal{I}^b \triangleleft \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L}^e \mathcal{P} \mathcal{I}^c \mathcal{M}^{fb} \mathcal{C} \Delta^c$
 - $\mathcal{A}^c \mathcal{N} \triangleleft \mathcal{C} \mathcal{I} \mathcal{N}^b \triangleleft \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L}^c \mathcal{C}^e \mathcal{A} \mathcal{B}^c \mathcal{D}^b \mathcal{I}^e \mathcal{C} \Delta \mathcal{C} \mathcal{I} \mathcal{N}^b \triangleleft^e \mathcal{P} \triangleright \mathcal{N} \mathcal{I} \mathcal{L} \mathcal{I}^e \mathcal{A} \mathcal{B}^c \mathcal{D}^c \triangleleft^e \sigma^{fb} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{N}^b \mathcal{D}^b \mathcal{D} \sigma^b$
 $\triangleleft \mathcal{I} \sigma \triangleright \mathcal{I}^b \mathcal{I}^c$
 - $\triangleleft \mathcal{I}^c \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \triangleleft \mathcal{I}^c \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{N} \triangleleft^{fb} \mathcal{B}^{fb} \mathcal{C} \Delta \mathcal{C}^c \mathcal{N} \mathcal{I} \mathcal{I}^c \mathcal{I} \mathcal{A}^c \mathcal{I}^c \mathcal{D}^b \mathcal{D} \Delta^c \triangleleft \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{B}^{fb} \mathcal{M}^{fb} \mathcal{M}^{fb} \Delta^c$
 $\triangleleft \mathcal{D}^{fb} \mathcal{C} \triangleright \sigma^{\mathcal{L}} \mathcal{I}^e \mathcal{M}^c \triangleleft^b \mathcal{D} \Delta \mathcal{A} \mathcal{B}^c \mathcal{D}^c \mathcal{C}^b \mathcal{I} \sigma^{\mathcal{L}}$

ΔΗΛΩΣΗ

1. **የግልጽ ጥያቄ ማቅረቢያ**
 2. **የጥያቄው ዝርዝር መግለጫ**
 3. **የጥያቄው ምክንያት**
 4. **የጥያቄው ዕቅድ**
 5. **የጥያቄው ማጠቃለያ**
 6. **የጥያቄው ማጠቃለያ**
 7. **የጥያቄው ማጠቃለያ**
 8. **የጥያቄው ማጠቃለያ**
 9. **የጥያቄው ማጠቃለያ**
 10. **የጥያቄው ማጠቃለያ**

- [illegible]

$$d^a d^b \bar{d}^c$$


